

የፌዴራል ፋይናንስ
2013/04/2012

ለዶ/ር ጠርዙ ዳያ

ለእንስሳት መድኃኒትና መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን


አዲስ አበባ

ጉዳዩ ፣ የእንስሳት መድኃኒትና መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን የ2011

በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ውጤትና አስተያየትን ይመለከታል፤

ከላይ በርዕሱ የተጠቀሰው አዲት ውጤትና አስተያየት የያዘ 5 ገጽ የአዲት ሪፖርት፣ 17 ገጽ የአዲት ግኝቶችና የማሻሻያ ሀሳቦች እና 8 ገጽ የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ ደብዳቤ ጋር አባሪ አድርገን የላክን መሆኑን እንገልጻለን ።

ከሰላምታ ጋር


ወይዘሮ ከበደ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የፌዴራል ልማት ሚኒስቴር
ዲፕሎማሲያዊ

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የእንሰላት መድኃኒትና መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን

የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የእንሰላት መድኃኒትና መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን የተመደበለትን የመደበኛና የካፒታል ሂሳብ በጀት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን፤ እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ የ2011 በጀት ዓመት ሂሳብ ሪፖርቶችን እና የሂሳብ ማስታወሻዎችን አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶችን የማዘጋጀት ኃላፊነት የባለሥልጣኑ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶችን አዲት በማድረግ መያዝ የአዲት አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን ሲሆን፤ ዓለም አቀፍ የአዲት ደረጃዎችን (ISSAI) መሠረት በማድረግ ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ የአዲት አስተያየት ለመስጠት ያስችለናል። አዲታችን፡-



- በሂሳብ ሪፖርቶች ላይ የሰፈሩትን አሀዞችና መግለጫዎችን የሚደግፉ ማስረጃዎችን በናሙና አዲት ማከናወንን፤
- የሥራ አመራሩ የሂሳብ ሪፖርቶችን ሲያዘጋጅ ያደረገውን ጉልህ ግምቶች እና ውሳኔዎችን መመዘንን፤
- የሂሳብ አያያዝ ፖሊሲዎች ከዓመት ዓመት ላይቀያየሩ በሥራ ላይ መዋላቸውን እና በበቂ ሁኔታ መገለጻቸውን ማመዛዘንን ያጠቃልላል።

እነዚህም በተጨማሪ የተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶችን ተገቢ የሆኑ አዋጆች፤ ደንቦችና በተከታታይ የወጡ መመሪያዎችን በመከተል የተዘጋጁ መሆኑን በናሙና አዲት ማከናወንን ይጨምራል።

የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ ከሆኑ ስህተቶች የፀዱ ለመሆኑ በቂ ማስረጃና አጥጋቢ ማረጋገጫ የሚሰጥ መረጃና ማብራሪያ ሊያስገኝ በሚችል መልኩ አዲቱን አቅደን አከናውነናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት ባለሥልጣኑ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፤ መዛግብት፤ ደጋፊ ማስረጃዎች፤ እንዲሁም በአዲት ተደራጊው መ/ቤት ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው።

አዲቱ የተከናወነው የበጀት ዓመቱን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።



የሚከተሉት የእንሰሳት መድኃኒትና መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡


- የገቢ/የዕርዳታ/ የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- የወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- የተሰብሳቢ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- የተከፋይ ሂሳቦች ሪፖርት፤
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፤
- የሂሳብ ሚዛን ሙከራ፤

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የባለሥልጣኑን የሂሳብ ሪፖርቶችን ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀት እና በመንግሥት ሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅን፤ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

የወጪ ሂሳብ፤

1. የባለስልጣኑ ኃላፊዎችና ሰራተኞች የህዳሴውን ግድብ ሲገቡ በጠቅላላው ብር 139,909.45 ያለአግባብ በብልጫ ለውሎ አበል የከፈሉ መሆኑ፤
2. የባለሥልጣኑ ሠራተኛ የነበሩ ከ15/06/2011 ጀምሮ በገዛ ፈቃዳቸው ከሥራ ሲለቁ ደመወዛቸው ከዚህ ቀን ጀምሮ ሙሉ ለሙሉ መቋረጥ ሲገባው፤ ከ01/7//11-30/9/11 ደመወዝ በወር ብር 961.00 ለሶስት ወራት በድምሩ ብር 2,883.00 ለሠራተኛዋ ያለአግባብ የተከፈለ መሆኑ፤
3. ከተገባው ውል ውጭ ለትራንስፖርት አገልግሎት ክፍያ ብር 20,000.00 በተጨማሪ ክፍያ የፈፀመ መሆኑ፤
4. በኦሮሚያ ክልል ቅ/ጽ/ቤት ህጋዊ ባልሆነ ደረሰኝ ብር 2,000.00 ግብይት የተፈጸመ መሆኑ፤ ብር 342.00 አለአግባብ የውሎ አበል ተከፍሎ መገኘቱን፤ የሰሌዳ ቁጥሩ ኢ.ት 4-08053 የሆነ ተሸከርካሪ በእለቱ በሌለበት ቦታ ነዳጅ እንደተቀዳለት ተደርጎ በተለያዩ ቀናት በሊትር 354.34 ናፍጣ በብር 5,925.71 ወጪ ሲሆን የቀረበው ማስረጃ አግባብነት የሌለው መሆኑን፤ በጠቅላላው ብር 8,267.71 ህጋዊ ማስረጃ ሳይቀርብ በወጪ ተመዝግቦ መገኘቱን፤
5. ከአማራ ክልል ቅ/ጽ/ቤት የሰሌዳ ቁጥሩ ኢ.ት 4-19758 የሆነ ተሸከርካሪ ከ18/03/2011 ዓ.ም ጀምሮ ድሬዳዋ ስልጠና ለመስጠት አሰልጣኞችን ይዞ የሚገኝ ቢሆንም፤ በሌለበት ቦታ በቀን 20/03/2011 ባህር ዳር የተባበሩት ነዳጅ ማደያ ነዳጅ እንደተቀዳለት ተደርጎ



በሊትር 110.69 ናፍጣ ብር 1,969.18 ወጪ ተብሎ የተመዘገበ መሆኑ እና ባህር ዳር የተባበሩት ነዳጅ ማደያ ነዳጅ በሊትር 95.55 ናፍጣ በብር 1,700.00 የተቀዳበት ቀን ባለመገለጹ የመቼ በጀት ዓመት እንደሆነ ለማወቅ ያልተቻለ መሆኑም፤

6. ብር 275,696.00 የወጪ ሂሳብ በተገቢው የሂሳብ መደብ ያልተመዘገበ መሆኑ፤

7. በውሉ መሰረት አቅራቢ ድርጅቱ ላዘገየበት 40 ቀን በድምር ብር 161,056.63 የጉዳት ካሳ ገቢ ያልተደረገ መሆኑን፤

ከላይ ከተራ ቁጥር 1 እስከ 7 ከተገለጹት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የባለሥልጣኑን የሂሳብ ሪፖርቶች ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም የተመለከተውን የፋይናንስ አቋም እና የበጀት ዓመቱን የሥራ እንቅስቃሴ በኢትዮጵያ መንግሥት የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ እንዲሁም የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ።

ትኩረት የሚሹ ጉዳዮች

ምንም እንኳን በሰጠነው አስተያየት ላይ ለውጥ ባያስከትሉም ቀጥሎ የተመለከቱት ጉዳዮች ትኩረት ሊደረግባቸው፤ እርምጃ ሊወሰድባቸው እና ለወደፊቱም ጥንቃቄ ሊደረግባቸው ይገባል።

- በ2010 በጀት ዓመት መመዝገብ የሚገባው የህትመት ወጪ በቀን 28/01/2011 በባንክ የወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 586623 ብር 46,643.65፤ እንዲሁም የመስተንግዶ ወጪ በቀን 06/02/2011 በባንክ የወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 585542 በሂሳብ መደብ 6233 በድምሩ ብር 12,456.29 በአጠቃላይ ብር 59,099.94 በ2011 በጀት ዓመት የተመዘገበ መሆኑ፤
- ባለስልጣኑ በተለያየ ጊዜ በጠቅላላው ብር 26,315.00 ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት በጀት ስለመኖሩ በሚመለከተው ሠራተኛ ሳይረጋገጥ ክፍያ የፈፀመ መሆኑ፤
- ለባለስልጣኑ ለ2011 በጀት ዓመት ለየፕሮግራሞቹ ከተፈቀደው የመደበኛ የወጪ በጀት በሥራ ላይ ከዋለው ጋር ሲነጻጸር ከ10% በላይ በድምሩ ብር 5,968,380.31 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ፤


ሌሎች ጉዳዮች፤

የባለሥልጣን መ/ቤቱ የንብረት አያያዝ፤ አጠቃቀምና አስተዳደር በፌዴራል መንግስት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 መሰረት ተግባራዊ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡-

- ስምንት ተሽከርካሪዎች የባለቤትነት መብታቸው በሌላ መስሪያ ቤት የሚገኙ መሆናቸው፤

በዋናው መ/ቤት

- የዕቃ ገቢ እና ወጪ እንዲሁም ቢን ካርድ በአንድ ሠራተኛ የሚከናወን መሆኑ፤




- ስቶክ ካርድ የማይጠቀሙ መሆኑ፤
- ተመላሽ የተደረጉ ዕቃዎች በየቦታው ተበታትነው የተቀመጡ መሆናቸው እና ለስርቆትና ለብልሽት የተጋለጡ መሆናቸው፤

በቃሊቲ ቅርንጫፍ

- በባለስልጣኑ ቃሊቲ ቅርንጫፍ የሚገኙ ቋሚና አላቂ ዕቃዎች ቢን ካርድ ተያይዞ ያልተቀመጠ መሆኑ፤
- የላፕ ቶፕ ኮምፒውተር አገልግሎት የሚሰጡና የማይሰጡ በባለሙያ ሳይለይ በንብረት ክፍል ተቀላቅለው የሚገኙ መሆኑ፤
- የንብረት ክፍል ሠራተኛ ያልተረከባቸው ከመቼ ጀምሮ ገቢ መሆናቸው የማይታወቁ እና ሞዴል-19 ያልተቆረጠላቸው ሁለት ተሽከርካሪ ወንበሮች የሚገኙ መሆኑ፤
- የኬሚካል ንብረት ክፍል ባለሙያ የቢን ካርድና ስቶክ ካርድ እንዲሁም ሞዴል-19 እና ሞዴል-22 በአንድ ሠራተኛ የሚሰራ መሆኑ፤
- ለቋሚ ንብረቶች አልፎ አልፎ የመለያ ቁጥር ያልተሰጣቸው መሆኑ፤
- Three place stainless steel manifold ብዛት 2 ብብር 150,247.44፣ six place stainless manifold ብዛት 2 ብብር 261,764.42፣ stainless steel adapter ብዛት 15 ብብር 85,140.15፣ silicon stoppers ብዛት 24 ብብር 36,860.64፣ filing caplith needle ብዛት 40 ብር 154,922.00፣ tube clamps package of 6 ብዛት 15 ብብር 39,064.35፣ distribution adapters ብዛት 31 ብብር 57,962.25፣ distribution adapters ብዛት 31 ብብር 101,433.86 ፣ silicon tubing ብዛት 30 ብብር 164,270.40 ፣ holding ralforinlet needle with clamp holder ብዛት 8 ብብር 73,721.44፣ stainless steel inletub ብዛት 15 ብብር 100,164.90፣ stainless steel inletub ብዛት 30 ብብር 128,211.00፣ clamp holder ብዛት 5 ብብር 52,419.65፣ heavy lify stand ብዛት 3 ብብር 41,067.63፣ incubalion rack ብዛት 20 ብብር 272,448.60፣ ampoule breeker ብዛት 5 ብብር 83,470.80 እና ampoule holding tongs ብዛት 8 ብብር 154,387.60 በድምሩ ብር 2,251,190.69 የላብራቶሪ ንብረቶች የላብራቶሪ ንብረት ክፍል እያለ በአንዴ በአንድ ሰው ወጪ ተደርገው በሌላ ሚኒ ላብራቶሪ ንብረት ክፍል ውስጥ እንዲቀመጡ የተደረገ መሆኑና የንብረት ደህንነቱን ለማስጠበቅ የውስጥ የቁጥጥር ስርዓት ያልተዘረጋለት መሆኑ፤ እንዲሁም የብር ቁልፍ በተለያዩ ሰው (ዋስትና በሌላቸው) እጅ የሚገኝና የፈለገ ሰው የፈለገውን ዕቃ ያለምንም መጠይቅ ወጪ የሚያደርግ መሆኑ፤
- የንብረት ክፍሎች የአደጋ ጊዜ የእሳት ማጥፊያ የሌላቸው መሆኑ፤




- በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር በመዋቅር ከሚያስፈልገው 8 ሰራተኞች ውስጥ 3 (37.50 %) የሥራ መደቦች ክፍት መሆናቸው፤
- የጸደቀ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፖሊሲ ወይም ተሰማሚ የአፈጻጸም መመሪያ የሌለው መሆኑ፤
- የሰርቨር ክፍሉ አገልግሎት የሚሰጥ ቢሆንም ሰርቨሩ በቂ ጥበቃ የማይደረግለት፤ የእሳት ማጥፊያ የሌለው እና የአየር ፀባይ መጠበቂያ የሌለው መሆኑ፤



የፌዴራል ዋና ኢዲተር መ/ቤት

